

አሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ

በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ፣ ካለፈው የቀጠለ

ክፍል ፴፰ የቅናትና የምቀኝነት ፓለቲካና ውጤቱ፤

እንደምታውቁት እኔ የቁም እስረኛ በመሆኔ ብዙ ለማሰብ በቂ ጊዜ አለኝ። ስለዚህ አስቤ አስቤ የደረሰኩበት የአማራ ህዝብ ጠላቱ በቅናትና ምቀኝነት ፓለቲካ ሂሳብ ስሚረድረድበት ነው። የአማራ ጠላቱ በራስ መተማመኑ፣ የበለፀገ ባህሉና ቋንቋውና ፅኑ ሀይማኖቱ ነው። ወደሚል ድምዳሜ ደርሻለሁ። ለዚህም መነሻ የምለው ብዙ ነገር መጥቀስ ብቸልም ሩቅ ሳልሄድ እኔና ጓደኞቼ የደምቢ ዶሎ ተማሪዎች ከድሀ ገበሬ ቤተሰብ የወጣን ነን። እኛ ድሀ የዩኒቨርሲቲ ተማሪች ከታፈንን 1 አመት ከ 2 ወር ሆነን። ያታፈንበት ምክንያት አማራ በመሆናችን ብቻ ነው ብዬ አምናለሁ።

የመተከሉና የአሮሞ ክልል ጭፍጨፋም ቢሆን ተመሳሳይ ነው። ተጠቂዎቹ በግፍና በጭካኔ ህይወታቸውን የሚያጡት ለመንግሥትም ሆነ ለሚኖሩበት አካባቢ ነዋሪ አደጋ ስለሆኑ ሳይሆን፣ አማራ ወይም ኦርቶዶክሳዊ በመሆናቸው ነው። አተሳደው የሚጨፈጨፉት ወገኖቻችን በድህነታቸው የበታችነት ስለማይሰማቸው ባላቸው ነገር ተመስገን ብለው ስለሚኖሩ፤ ይህ በሥነ ልቦና የበለፀገ አስተሳሰባቸው በምቀኝነት ፓለቲካ እንደነውር ተቆጥሮ ይመስለኛል። ምክንያቱ ሌላ ነው የሚል ካለም ለመታረም ችግሩ ነኝ።

ስድስት ወር በተከታታይ ሰው በጅምላ በሚጨፈጨፍበትና አስከሬን እንደትቢያ በግሬደር እየተዛቀ በሚቀበርበት በነአብይ አህመድ የብልፅግና ፓለቲካ ወንጀለኛው እንደፈለገ የመፈንጨት፣ የመሾም፣ ስብሰባ የመምራት፣ የሚወዳቸውን ከነወንጀላቸው የመሸፈን፣ የሚጠላቸውን እንደወንጀለኛ ህግ ቤጤ ሽፋን ሰጥቶ እስር ቤት የመወርወር ሙሉ ሙብት አለው። ይህ ሲሆን የሚታየው ደግሞ በተረኞቹ የወያኔ ሌጋሲ አስቀጣይ በፅንፈኛ አሮሞች ነው። የዚህ አይነት አሰራር ለስልጣንና ጥቅም ፈላጊዎቹ ባለስልጣናትና ካድሬዎች ካልጠቀመ በቀር ለአሮሞ ህዝብ የሚፈይደው አንዳችም ነገር አይኖረውም።

ጠዋት ማታ ግሬኞቹን የወያኔ ባለስልጣናት ጁንታ እያለ የሚያደነቁረን አሮሞማ ከወያኔ ውድቀት ምንም የተማረ አይመስልም። የዚህ ሁሉ ችግር ጠንሳሽ የሆነው ወያኔና ባለስልጣናቱ ብዙ አፀያፊ የጥላቻና የእብሪት ንግግርንም ያደርጉ ነበር። ለምሳሌ ስብሀት ነጋ፣ “የአማራና የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን እንዳይነሱ አድርገን አከርካሪያቸውን ሰብረናል።”፤ ሳሞራ ዮሐንስ፣ “አማራን ገለን ቀብረነዋል።” ስዩ አብርሃ “አማራን እንደ ሲጋራ ረግጠን ጥለነዋል።”፤ ወዘተ ብለው ነበር። ነገር ግን ምንም እንኳን በእቅዳቸው መሰረት ብዙዎችን በከፍተኛ ጭቆናና ግፍ እየገደሉና እያስገደሉ ለ 27 አመት ቢገዙም፣ ታሪክ ይቅር የማይለውን ወንጀል በአገር በመከላከያ ሰራዊት ላይ በፈፀሙም፣ ፅዋው ሲሞላ፣ በእግዚአብሔር ፈቃድ፣ በመከላከያ፣ በአማራ ልዩ ኃይል፣ ፋኖና ሚልሻ ብርታትና ቁርጠኝነት፣ በእነሱ ትዕቢት፣ በኦርቶዶክስ ልጆችና በአማራ ህዝብ ስነልቦና በቅናት ሲንጨረጨሩ የነበሩት ወያኔዎች ሲንኮታኩቱ አማራና የኦርቶዶክስ ልጆች ቁመው ታዘቡ።

በእርግጥ ከጥቂት በጣት ከሚቆጠሩ በአሜሪካ ነዋሪ የሆኑት እንደአቶ ጌታቸው ረዳ፣ ቴዎድሮስ ፀጋየ በአውስትራሊያ ነዋሪ የሆኑት አቶ ገብረመድህን አርአያና የመሳሰሉት ለእውነት የቆሙ ግለሰቦች በቀር ወያኔ ግፍ በሚፈፅምበት ዘመን የትግራይ ተወላጆች ዝምታን መርጠው ነበር። ሆኖም የትግራይ ተወላጆች የወያኔን ወንጀል ባለመቃወማቸው ቅሬታ ቢኖርም፣ ዛሬ የትግራይ ህዝብ ሲራብ፣ ትግራይ በባዕድ አካል ሲደፈር፣ ንብረቱ ሲወድምና ሲዘረፍ ባላየ ማለፍ ትክክል አይደለም። ተረኛው የአሮሞማ አገዛዝ የትግራይ ህዝብ የሚያሰማውን የድረሱልን ጥሪ ለማድበስበስ ቢሞክርም የትግራይ ጉዳይ በብዙ አለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሀን እየተዘገበ ስለሆነ እንደመሀል አገሩ ሞት ማዳፈን አለመቻሉ ጥሩ ነው።

አማራ ጠሉ የዘውግ ፓለቲካ አሁንም አማራን እያሳደደ በማጥፋት ቀጥሏል። ወያኔን ጠልቶ ጁንታ እያለ አሳዶ ያጠፋው ብልፅግና አሁንም ወያኔ ባስቀመጠው የከፋፍለህ ግዛ ህገመንግስት አልደራደር ብሏል። አብይ አህመድም የሚያሻግረን ወደሚቀጥለውና ወደከፋው የመከራ ዘመን እንደሆነ እስከአሁን በከፊልነው መከራና በ ለአመታት የመግዛት በሚያወጣው እቅዱ መረዳት ችለናል። የአሮሙማ አቀንቃኝ ፓለቲከኞች መነሻቸው እንደወያኔዎች ሁሉ ጥላቻና ምቀኝነት ነው። የራሳችን ክልል ከተማ ነው ባሉባቸው እንደሻሻመኔ አይነት ከተማዎች ሳይቀር የአማራ ንብረት ነው በማለት አውድመዋል። በመግለጽ፣ በማውደም፣ በመዘረፍ፣ አማራን፣ የአርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮችንና አማርኛን በተለያዩ መንገድ ለማጥፋትም ቆርጠው ተነስተዋል።

ጎጠኞቹ የአሮሙማ ፓለቲከኞች በለስ ቀንቷቸው የያዙት ግዙፍ ስልጣን ለማስተዳደርና አገር በፍቅር ለመገንባት ብቁ አላደረጋቸውም። ምክንያቱም በውስጣቸው ያለው የበታችነት ስሜት የሚያዛቸው የሚቀኑበትን የአማራን ተመስገን ብሎ በሰላም የማደር ልዕልና ማጥፋት ነው። እንደመንግስት ተቀምጠው እንደወንበዴ ቅርስ የማጥፋት፣ በተዘዋዋሪ መንገድ ድህውንና የእኔ የማይሉትን ማህበረሰብ ማጥፋቱን የእለት ከእለት ስራቸው አድርገውታል።

የኢትዮጵያን ዋና ከተማ አዲስ አበባን እንደማሳያ ብናይ በመንግስት ተቋማት በቅድመ ታሪክና ዘመን በሥነ ጥበብ፣ በባሕል ይዘቱ ከፍተኛ ተፈላጊነትና ዋጋ ያለውን ቅርስ በማፍረስ፣ ህዝብ በማፈናቀል፣ አይን ባወጣ ዝርፊያ፣ አማርኛን ለማዳከም የሚፈጥሩት ጫና ሁሉ የምቀኛ ፓለቲካ አስፈፅሟቸው መሆናቸውን በገሀድ ያሳያል። የምቀኝነት ፓለቲካውን ይቃወማሉ፣ ለአሮሙማን ግብ እንቅፋት ይሆናሉ፣ ያሏቸውን በማሳደድ በማሰርና ከስራ በማባረር አለመረጋጋት እንዲኖር ያደርጋሉ። ወንጀለኛ አሮሞ በወንጀል ስለማይጠየቅ በቡራዩ ህዝብ የጋሞን ህዝብ እየጨፈጨፈ ሰልፊ ሲነሳ የነበረው ቄሮ ፓሊስ ሆኖ አይተነዋል።

ዛሬ አዳኝ አበቤ እውነተኛ መስላ አዲስ አበባ ተዘረፈች ያለችው አዳኝ አበቤ በጉሙሩክ ቅርንጫፎች በሙሉ ሌላውን ኢትዮጵያዊ ሁሉ ከስራ አባራ አሮሞ ስትሰገስገስ እንዴት እንዲህ ይደረጋል ተብላ ስትጠየቅ ቅርንጫፍ መሥሪያ ቤቶቹ ያሉት አሮሚያ ክልል ሞጆ፣ አዳማ፣ ጅማና ሞያሌ ስለሆነ የክልሉን ቋንቋና ባህል የሚያውቅ አመራር መድበናል ስትል የኢትዮጵያን ህዝብ እኩል ማየት እንደማትችል አረጋግጠናል።

አብይ አህመድም ህግ ሽሮ ታከለ ኡማን ለአዲስ አበባ ከንቲባ ያደረገው በእቅድ ነበር። ታከለ ከፍተኛ ዘረፋና ጥፋት ሲፈፀም ነገሩ የገባቸው እነእስክንድር ነጋ ወንጀሉን እየተከታተሉ ሲቃወሙ እንደነበር ይታወቃል። እነእስክንድር ነጋን በሽብርተኝነት የከሰሰችው፣ በታከለ ላይ ሰው ማጉረምረም ሲያበዛ አብይ ታከለን አንስቶ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አድርጎ የሾማት የቀድሞ የኢ.ፌ.ድ.ሪ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የነበረችው አዳኝ አበቤ ነበረች ። አዳኝም ስትሾም የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪም የምክር ቤት አባልም አልነበረችም።

እስክንድር አዲስ አበባን በተመለከተ ጥፋቱን እየነቀሰ ሲያወጣ ተደማሪ ተቃዋሚው ብርሀኑ ነጋም አብይም ታከለም ወደዲሞክራሲ ያሻግሩናል፣ እያለ ህዝብ ከማዘናጋቱም በላይ እስክንድርን ለቀን ጅቦች አሳልፎ መስጠቱ አይዘነጋም። አሁን ደግሞ እነእስክንድርን ለእስር የዳረገውን እውነት፣ ድንገት አዳኝ አበቤ ለማዘናጋት አዲስ አበባ በብዙ መንገድ ተዘረፈ ስትል የአዋጁን በጀሮ ነግራለች። እንደ እኔ አዳኝም ሆነች የፌደራል መንግስቱ ለተፈጸመው ወንጀል ሁሉ ተጠያቂ እንጂ፣ እንደገለልተኛ መርማሪ የመሆን፣ እንደንፁህ አስተዳዳሪ ሌላ ወንጀለኛ የማጋለጥ የህግም ሆነ የሞራል ብቃት የላቸውም።

አዳኝ አበቤ አሁን የአዘ እምባ የምታነባው ነፍጠኞቹን አከርካሪያቸውን ሰበርን ያለው አለቃዎ ሽመልስ አብዲሳ እንዳለው፣ እሷም ህዝብ ማደናገርና ማታለልን በመጠቀሟን የምናየው የአዲስ አበባ ዝርፊያን ይዞ ብቅ በማለቷ ነው። ትክክለኛ ፍርድ ቢኖር፣ እስክንድር ነጋን እስር ቤት ያስወረወረው ዝርፊያ ማጋለጥ በተለይ አዳኝ አበቤን እስር ቤት

የሚያስገባ ወንጀል ነው። በነገራችን ላይ የአዲስ አበባ መስተዳድር ለመተኮል ተፈናቃይ የላከው 3 000 ኩንታል እህል እስካሁን አልደረሰም። አዳኝ ለተረጅዎች ልኬያለሁ በማለት አስጨብጭባ፤ ዱቄቱን አሰሳ በኩል ለአነግ እንዲደርስ በማድረግ ተፈናቃዮቹ በርሀብ እንዲያልቁ ፈርዳባታለች፤ ብዩ አስባለሁ።

ይቀጥላል፤

ዘውዲቱ የማነ
2020-11-27